

የፌዴራል የሥነምግባር እና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የፌዴራል የሥነምግባር እና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን የተመደበለትን የመደበኛ ሂሳብ በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኮሚሽኑ ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።


አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፤ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን ፦

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፤ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል።

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ኮሚሽኑ ያቀረባቸው ሪፖርቶች መዛግብት፤ ደጋፊ ማስረጃዎች፤ እንዲሁም በአዲት ተደራጊው መ/ቤት ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች



ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ኮሚሽኑ ያቀረባቸው ሪፖርቶች መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች፣ እንዲሁም በአዲት ተደራጊው መ/ቤት ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው። አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የፌዴራል የሥነ ምግባር እና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- ☛ የገቢ/የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት፣
- ☛ የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- ☛ የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- ☛ የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- ☛ የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፣
- ☛ የሂሳብ ሚዛን ሙከራ፣

ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፣

የኮሚሽኑ የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፣ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፣ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፣ ደንብና መመሪያን የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፣

ወጪ፤


1. ለመስተንግዶ የተከፈለ ብር 950,571.12 ፎቶ ኮፒ የክፍያ ማስረጃ ወይም ደረሰኝ ቀርቦ ሂሳቡ ተወራርዶ ተገኝቷል።

ተሰብሳቢ ሂሳብ፤

2. በሂሳብ መደብ 5217110 የተያዘ ቅድሚያ ክፍያ ብር 751,732.15 እንዲሁም በሂሳብ መደብ 5217301 የተያዘ ሌሎች ክፍያዎች ብር 17,572.51 በድምሩ ብር 769,304.66 ማስረጃው ተሟልቶ ያልቀረበለትና ከ 1 ዓመት በላይ ሳይወራረድ የቆየ ተሰብሳቢ ሂሳብ ተገኝቷል።

ተከፋይ ሂሳብ

3. በሂሳብ መደብ 6174204 (Sundry Creditors) ብር 1,382,014.06 ለሚመለከታቸው ግለሰቦች/ ድርጅቶች ክፍያ ሳይፈጸም ተገኝቷል።



በጀት፤

4. ለመደበኛ ወጪ ከተደለደለው ብር 87,121.06 ከበጀት በላይ ወጪ ሆኖ ተገኝቷል፡፡

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 አስከ 4 በተገለጹት ጉልህና መሠረታዊ ልዩነቶች የተነሳ በእኛ አስተያየት የኮሚሽኑ የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም. የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ አያሳዩም፡፡

ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፤

5. የተሳታፊዎች ብዛት እና ስም ዝርዝር የሚገልፅ የሰዓት መቆጣጠሪያ ሳይቀርብ ብር 146,572.49 ተከፍሎ ተገኝቷል፡፡

6. ያልተሰራበት በጀት ብር 6,873,452.74 መገኘቱን፤

7. በኮሚሽኑ ለሚፈፀሙት ክፍያዎች በጀት መኖሩን የሚያረጋግጥ አካል አለመኖሩ እንዲሁም ወጪውን ያዘዘው ኃላፊ በወጪ ማስመስከሪያ ላይ ስምና ፊርማ ሳይኖር ብር 661,957.67 ክፍያ ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡

ሌሎች ጉዳዮች፤

ንብረት

➤ ኮሚሽኑ ሲገለገልባቸው ቆይቶ የተቀየሩ 76 የመኪና ኅማዎች እና ሌሎችም ብረታ ብረቶች፤ እንዲሁም መኪና ከተጠገነ በኋላ ተለውጦ የሚመጣው የመለዋወጫ ዕቃዎች በጥ/19 ገቢ ሳይደረጉ ከንብረት ክፍል ወጪ ሆነው በየሜዳው እና በየኮሪደሩ ተከማችተው መገኘታቸው፤

➤ በቀን 16/10/09 በጥ/19 ቁጥር 451498 ገቢ የሆነ ብዛት 24 ያንዱ ዋጋ 3752.96 በድምሩ ብር 90,071.04 ዋጋ ያላቸው ጠረጴዛዎች ያለአገልግሎት መጋዘን ውስጥ ተከማችተው መገኘታቸው በኦዲቱ ወቅት ለማየት ተችሏል፡፡

ከሰላምታ ጋር



ትዕግስት ረታ
የነግድና አስተዳደር መ/ቤቶች
አዲት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

